

BILEN – “Where is your home?”

ልግን ኩሽ አወት ግን፤

ይና ብጅኻክኩ፤ ኒል ፊሽናሽጻ መንደርትናሽጻ ኣካን ህምበኩና፤ እና ኣካን ኒንኻ ልግን ይዕተኩ። ይና ልግን፤ ልግንቲ አሪውሰና በሀር አኽጋሽ አኽሮ ገረሰኩ፤ ወሪ አራኩ ገሪው እንጋሽ አኽሮ ገረሳሽ አኽራ። ኒሰናኽር ልግንቲ አሪውሰና ገሪሽ ታሚታሽ አኽጋሽ አኽሮ ገረሰኩ። ይአም ይና ልግን አኽውድ፤ ፈርናሽሊክ ፈርና፤ ገእ ይናሽሊክ ገእ ይና፤ ይና ልግንሊ ወንተርና ገሪሽጻክ እንክልሰኩና። ጋሺትና ፈርና ወክትል፤ ይን ቋልናሽ ልግን ሸከን ገሪሽድክ ሸኻራሽ አከግር፤ ይና ልግን አኽጋሽ አኽውድ፤ ይና ልግንሰና ሀብክ ቋልክሊ። ይና ልግንሲ ይናሽ አሽ ዋሰሰትርና ሃባሽ ላሽ ሰንገታ ህምበኩ።



ይን እና ብራል ጋሺ ግን

ይን እና ብራል ጋሺጻ ደኩንትጻ አኽነት ቀል ጃሩሽ ድወኩና (1ጴዋ. 2፡11፤ እብ. 11፡13)። እና ብራል፤ ይና ልግንቲ ሸከን ትኩኩ ገበርሰው አክንኽር፤ ወክት ድርጅሽድ ግን ናው መንደርትሮ ገረሳሽ - ወ-ረድ፤ ወክትጻ መናድኛ ናው በጢርዶ ተርሰኩ፤ አወይሲ ግኞ ደኩሰር ተርሰኩ። ውልዋል መረጻ ሕንጻሲ ትዎሰና፤ እን ለላከላሽ ለብሮ ተርሰኩ - ሺሸጊኻ እን ልግን ለበኩ። ይኽ እና እጻነትል ጻመሲ መንደርትሮ ገረሳሽ ልግን እላኒ። ልግንትት ናውክ ና ወክት ጨብሮ ለበኩ፤ ድምነትልኻ ለወሰትሰኩ። ይና ላው

ሸንገብል መርኪሰነን፡ እና ብሪል ገሪ አሜታት ጨበርዶ ገረሳኹ ልግን ዋኒገት ቋልነኩን፡ ይን ኒል መንደርትናኹ ልግንኸር ከላላ ወክት ግን ኒ ጨበራኹ።

አካ አዳምክ፤ ኒል ዲመሲ መንደርታኹ ልግን ሻኩ

ናውክ፡ አርእንንሉ ወሪ አርእግኒንሉ፡ ዲመሲ ኒል መንደርትናኹ ልግን ሻኸንኹን። እን ልግን ይኹ፡ ብሪል መንደርትነሰ ድኻኖ፡ ይና ሰኻ ብሪል ደብሰቴ ደምቤ፡ ይና ፊኹት ኒል ፈራኹ፡ ጋሺ ኩዶ አካግናኹሉ፡ ደአም ኒል ዲግ ዳይምድ መንደርትናኹ አካን ግን። አዳምንድቅርድ ናድክድ ደለመው ሌጋ ጅንሰ ልግንትት ዲመሩ ህምበኩ። እን ልግን ላኹ፡ እን እን ዋኒንዲ ነቢ ብሺዲ ህምበናኹ፡ ሼጣንዲ እን ናሰኾኾ እን ክታብ ርሒኹል አርሰገው ናድክዲ ኒል ዳገንሰድኖ ፈረናኹ ግደግ ላኺኹ ግን (ራእ 20:10-15)። እና ዳቅብ ሻኹ፡ ድደጋኹዲ ሓውሳኹዲ ሳቀይዳኹዲ ላኻ ሻኹ አካንሊ ሰረናዲ ሓርቀምና እርኩኳኹዲ አከኩ። እና አካን ኒል ካቢር ገረሳኹ ወሪ ደፍኦዳኹ ላኹ አረርሰላ፤ እን ኮነንሰው ሳቅዩትኸር ጨዓት ቋሉትኸር ናቱ ግን፤ እልላኹሉም እላኒ። ይናደራ የሱሰ ክርሰቶሰር ወንንጌልሲ ፈጠኖ ናዋሰና ብኑድኻ ጥዕስትድኖ ግን። እን ሓራሙድ የመምሳኹ አካን ገሃነም ይሰተኩ። ውሪኹ እንዳ አካኹን ይነንኩ፡ ቀል ጃሩኹ፡- “ናኹርክ ሓራሙ አኹትኹ፡ ሕሽም ጃሩኹሰኻ ብኹኹ።” ያኹ አኹውድ ግን (ሮሜ. 3:23)። እና አካን ኒል መንደርትድኖ ፈረው፡ እን ደነዳው፡ ረኹሰው፡ ጣቅትሲ ጃርደው፡ ጠንቀለው፡ ናለቤሊ እንጠሪ ሻው፡ ተነኸው፡ ብሹት፡ ሸከረው፡ ሰኳን፡ ኮቴሰው፡ ናሱሓን አኸገው፡ ኮጥው፡ ዋኻ እንከለው፡ ሀኪይሰው፡ ፋሺተው፡ እና እዲነር ጋራትሲ ጀረበው፡ ዓሲያንዲ ራሕመት እንግገውዲ፤ ገሀኖሰው፡ ሰላዲ እንከለው፡ እን እዲነዲ እዲነር ጋራትዲት እንከለው ግን (ገላ. 5:19-21፤ ራእ 21:8)። ኔን እን ይናደራ የሱሰ ክርሰቶሰቴ ናኹር ደአንደንታ አኹት ከላብርግኒ የሱሰር ብርድ ላጭሕጊ ህምበው ግን። “አዳም እን ኒ ፈዴኹሲ ግን ኒ አሸራኹ እማ፡ ምልሰጋ፡ ጃር ምልሰላኒ።” (ገላ 6:7)። አዳም ሰኸድ ዋንቱ ሓራምድ ፈዴውሲ ገሃነምሊ አሸረኩሉም።

ሕሹም ነብደንታ፡ ላዶን ነብደንብ ደው ሰሪ፡ አዳም ሓራሙኹ እን ደአንዱረሰ ከላብርና ኒብኑድ አሃኽ እና ሃደግናኹ ልግል ፈረት ሓሰቢ። እን ኒሓራምሊ ተገሻኹ አዳም ሓራሙኹ፡ ኒገርብ መጨጨ፤ ኒፊኹት ጉኢዲ ክረዲሲ እንተኹ ዋኑ ክሪል ስኩረኩ። ክራ ይኸ ጨበርሰጋኹዲ ጀረብሲጋኹዲ ወክትሊ እንቶ እን ኒ ጀረገኹ አዳምትል ዓሳየትድ መርኪሰኩ። እንሲን እን ፈርሓት ሓራሙኹ ደኮ እን በሀርኮትዲ ጉኢሳኹዲ አረኻ ሓራሙኹ ከፈልሰሮ ተር የኮ (ሮሜ 6:23)። ጉኢ ገሃነም ላኺኹ፡ እን ጉኢሲ አልኮተታኹ ኒ ፊኹትዲ መንፈሰዲት ወረረኩ። ሸከን ጃርሊ ጠለይሮ ጀረበንኸር ጃርሊ ስኩርዶ አኸን ጃርዲ ጋብሰትጂር ገረሰትና ባኩሉ። ኒጨር እማኒው ናውክ ኒዓራት ገባ ስኩርድኖ ጓቅተነኩ፡ እን ዓደድኒው ጋብ ናው ካዩው ኩዶ ካቢርሉ ገረሰላ። እን ግምጭ ደርብድ አረው አኸር ገረሰው ኒርድቅ፡ ኒፊኹትሲ ደአንድሮ ወሪ ኒመጨትሲ ሰዳውድር፡ ወሪ ይኸ ኒዕምርሲ ሺሸድሮ ገረሰላኒ። ጃርሲ ቋለት ሓሰብሮ ወጠነንኸር፡ ሼጣን ደርብ ገዘኩሉ። እና እዲነትል እን ኒ እንከላኹዲ ኒ ኒመታን መንደርታኹዲ፡ ፋሊያኹሉ ተከኩ። “ናን ጃሩኹሊ ለብና አውሰኮት ሰክሕዳኹ አኹት” ለቡካ ገምደኮ (እብ. 10:13)። ሸኹሸቶ ክሪ አብል ገእየሪት፡ ጃርዲ አረክሲሮ ሳደኩ፡ ደአም ወክት

ደኩት ቋሲ። አሰሳትድ ሺብሰተው አዳሚንድቸር፡ ክሪ አብል ገእይነሪት ጃርሊ ወንተርድኖ ባኸት አርግኒ ህምገምድ ክሪኸ። ንድ መታን ጃርሊ ኒ አርሰር ገረሳኸ ወክትሊ ጀረቢኖሉ ድውሰተና ህምበኮ (ኢ.ላ. 55:6)። እን ተብዳኸ ቆል ጃርኸሲ ዋሲ ኣብሊክ፡ እና ክሪ አብሊ ህምባኸ፡ ኒፊኸትልድኻ ገድ ጃርኸዲ እንክሊ ጃርኸዲት ነጨጋኸ እዳም፡ ናን ደሀይ እን ኒት ፈረዳኸዱኸሲ ዋሲ። እን ፍርድኸ ደሀይኻ ነዋ የኩ፦ “እንትን እሸትዲነኸር፡ እን ሺጣንዲ ኒ ንሸቅዲሲ ደለማኸ ዲመር ለኸል ይልድ ሺራ።” (ማቴ. 25:41)። “አዳምሲ ላዶን ክራ ኒደምብኻ ፍርድ የመምሶሉ ህምበኮ።” (እብ. 9:27)።

እን ኪዳኸ ልማን አወያኸ ግን

እን ሊኻር ልማል፡ ይና አደራ የሱስ ኒላውድ እን ልማል ዋንቲነዲን ጭልም ይሰታኸ እላ፡ ቲኻ እኸን ኳራ ኮዶ ጀረብደላ (ራእ. 22:5)። “ዕል ቋልጋኸ፡ እንቀዋ ዋሲጋኸ፡ አዳምር ለበከል ኮዶ ሓሰብሲጋኸ፡ ጃር እን እንክለውድሉ ደለምዶሎም ህምበኮ።” (1 ቆረ. 2:9)። እን ክብርዲ፣ ሸኻርዲ፣ ቅድንትዲ ጀንትኸሲ ኒድ ድዊኖ ገረሰናኸ ጋብ ብሪል አርኖ ገረሰሲኒ፡ እና ልማን ኒን እን ደእነውድ ልማን ግን፡ ሓራሙኸ ደእም ኒኸርሲክ ኒል ቱሮ ገረሰላ። “እን ና ሱኻ እን በጊኸ ክታብ ርሕኸል ከተብሰውክ ግን ግራ፡ ላጨሕ እኸጋኸ ወሪ ሰማሰው ጋራት እሳኸ ወሪ ብኹታኸ ኒኸርሲክ ኒል ትወላኒ።” (ራእ. 21:27)። እና ልማን ኒሴ ሰላዲሲ ጅቢቶሉ ወሪ ከደምሮ አርቶሉ ገረሰላኒ፡ ኒሰናኸር ትብትሮ ወሪ ኒምኻኸ መንደቕሲ ባንተርዶ ቱቶሉ ገረሰተላኒ። ቤክሰታን ፈርነድ አኸን በዓል ከበርድነድ፡ ወሪ ሰርዓት እሰነድ ቱቶሉ ገረሰተላኒ። ኒል ቱሰሮኖ ገረሳኸ ደርብ ላኸ ካያ ግን፡ ኒ ኮዶ ይና አደራ የሱስ ክርሰቶሲ ግን። ይና አደራ የሱስ ነዋ ዩኸ፦ “ደርብዲ፡ እምንዲ፡ ሪሕዲ እን ግን። ይት እንገት ይኸርትል እንትሮ ገረሳኸ ላኸ እላ።” (ዮሃ. 14:6)። የሱስ ዮሃ. 14:2ትል እን ኒ ደለምደኮ ዋኔኸ ልማንሲ ቋሲት ድወኮና። እና ልማን ሰሚኸ ኒን እን ና ሓራም ብሕል ይሰተውሎምዲ ና ለበከዲ ና ፊኸትዲ ለጭሐውዲሲ ግን። ላውላውክ ናው ሰረነው ሰረና ሰበትድ ሲመር ሰሚኸል ቱድኖ ገረሰው ተከኮሎም። ኒን ደእም ከቲና ግን፤ ኒድካ አወይሲ ለጭሕና ጀረሳኸ አዳምር ለበካ ግን። እዲነር ደርብድ ፈርግኒኻ ሸታክትዲ ለጭሓትዲር ደርብድ መንደርትኖ ህምበኮና።

ጃር ጃብል ናውክ ሓራሙ አኸነትኸር፡ ናውክ ገሃም ላኸል አኸራሲክ ፈርከ።ን ዋንትኔትኸር ቋልኖ ደምቢ እሲኖ ህምባኸና ጋር ላኸ ካያ ግን፡ ኒኻ እን ቆል ጃርኸ፡ ጃር “ይና ሓራምሲ ተናደድነን፡ ይና ሓራምሲ ብሕል ይሮና፡ ዋን ዓምጭልድኸር ለጭሕድርና እምንሳኸዲ ሻትክዲ ግን።” ያኸሰና፡ ይና ሓራምሲ ተናደድኖ ግን ህምባኸና (1 ዮሃ 1:9)። የሱስ ነዋ ዩኸ፡ “ጉነዲ፡ ሪሕዲ እን ግን። ይድ እምናኸ፡ ክረንኸር ሪሕድ መንደርትሮ ግን። ይኸ ሪሕድ ህምባኸ እማ ይድ እምናኸ ዲማ ክረላኒ።” (ዮሃ 11:25-26)። “እና ይቆልሲ ዋሳኸ እማ እን እሸቻኸድሊ እምናኸ ዲመር ሪሕ ህምበኮሉ። ኒ ክሪልድ ሪሕሲ ካረኮ ግራ፡ ፍርድሊ ገእ የላኒ።” (ዮሃ. 5:24)። ክራ ክሰታና ዳግ ናቕሳኸ ጉኣ አኸን ጨዓት እላኒ። አኸነዲንኻ፡ “ዎ ክራ፡ አዊል ህምባኸን ኮጣብዋ፤ እንቲ ሸእልኻ፤ አዊል ህምባኸን ኮሰርገል፤ ጠብዋ ክሪኸ ሓራም ግን፡ ሐል ሓራሙኻ ሕጊ ግን። ደእም እን ይናደራ የሱስ ክርሰቶሲ እሰ ሰርገል እዋኸና ጃርድ ሙሳ አኸኒ።” የኮ ጣውሎሰ 1 ቆረ. 15:55-57ትል። ጃርዲ መንደርታኸዲ ወንተተራኸዲ አዳም፡ ክሪልድ ጓቸተላኒ። ኒብርፍ ወክት ገእዮሰና።

እን ጣውሉስ “... ይድ ገራጅክ ኪዳን ግን እማ፡ ሰብርሲያ ክርስቶስድኸር መንደርትያ ሸንህት ህምበተሉ።” ያኸሰና ፈርሐ ፈረደ (ፊል 1:23)። ክስታና እን መከርከርሊ ኒመታን ክራኸ የሱሰር ገሸሲ ቋልዶ ሰፍለልተዙ። መንፈስ ሻትክ ኮዶ እን እምንዲ ክስታነስ ነዋ የው የሱሰር ቀላትሲ አልብዲሰዙሉ፡- “እንታ ለበካ ደወሸትጊን፡ ጃርድ እምና ይድኸር እምና፡ ይኸርድ ልጃል ገሪ መስከብ ህምበተ። ዋንተገን ድዊሪድኩም። ኣነን ደለምድየኩም ፈረደን እንዙኸን። ፈሮ ኣነን ደለምድሰነዙም፡ እን ኣን ህምባኸሊ እንትንኸር ኒል ኣኸትና፡ ወንተሮ እንትያ ግን እማ ይል አድየተም ግን። እን አዊል ፈረት አርእድንኹ፡ እን ደርብሰኸር አርእድንኹሉ።” (ዮሃ 14:1-4)።

ክስታና ኒልጃል አዋኸ ፈራኸን፤ ክስታና ገጃሳኸ ክሪ አብሊ፡ መልእክ ጃሩኸ ኒ ሪሕሲ አድሮ ጨበረዙ። ፊኸትዲ መንፈሰዲ እን ክረንታ ሰኪልድ ሲሪ፡ ሰለቡ፡ መራ ሰሚኸድ እን ኒመታን ክራኸ ይና አደራ የሱሰር ሕቅፍሊ ፈረደ። ጃር ጃብል ኮዶ ፈርሐትድ እንሳኸሳኸ ክለብርና ጨበረዙሉ። ኒል ይና አደራ የሱሰ “እንቲ ኣነኸራዲ ምእክሩኸዲ ገንጂና፡ እቅፋሲ እምንሰራኸር ኣኸረውድ፡ ገሪውሊ ሰየምየካ ግን። ኮአደሪ ፈርሐትሊ ትዊ።” ዩ ክለብረዙሉ (ማቴ 25:21)። ንድ ደምቢ ሺጣን ኒዳግ ሐል ሻኸላ፤ “... ንድ ደምቢ እን ይናደሪል ዋንቲት ክረው ገውርሰው ግን። የዋ፡ ናግብር ለሸክርሎም ግን፡ ና ቂልሰጃልድ ፊኸድና ግን የተ መንፈሴ።” (ራእ 14:13)። ሕሹም ክብረንታ፡ እን ድዳኸ እኹራ ኒኮልድ ሺሮ ጂቢ መናብረትል ዋንት ቋሉ፡ ዋዕስቶ “ጉ ይኸርሊ ፈርያ ግን።” ያኸሰና (ሉቃ 15:18)። እንቲ ኮዶ ኒሰና ሀቢተማ፤ እንደ ኮሪሕሲ ናን የሱሰሲ እዊ። እንቲ ህምብራ ኣነንሊክ ኣኸር እንዳ ሃቢ። እብርክ ይሮ ጃርሲ ሓራሙኸ ኣኸረት ድዊሉ፡ የሱሰር ብር ካብራንድ እንቃሰርካኻ ሺዊሉ፤ ኮፊኸትል ክለብራሉ፡ እንደ ኮሀብኸድኹ፡ ኮየውሲ ሺጣንዲ እን ገነንም ላኺል መርሐኸ ደርብዲትል ጅልውዲ፡ ኮልጃን ሰሚኸል ኣኸራሲክ ብርና ዩ።

ገሸግድ

Kindly write to us if you are able to assist us with further translations of our free Gospel literature, informing us of the language into which you could translate this Gospel literature. Your assistance would be appreciated.

If you have found salvation in Christ, or have been otherwise blessed through our Gospel literature, please let us know. We would like to thank God with you, and remember you further in our prayers.

For **free** Gospel literature, books and tracts in over 540 languages, write to:

E-MAIL: info@angp.co.za
ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS
P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.
(A Gospel Literature Mission financed by donations)
(Reg. No. 1961/001798/08)